



ኢሰመጉ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ

**ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL**

ኢሰመጉ የቆመው ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!!  
EHRCO stands for Democracy, the rule of Law and the respect of Human Rights.

**የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ሰብዓዊ መብቶችን በማይጥስ መልኩ መሆን ይገባል!**

መጋቢት 17/2012ዓ.ም

የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመቆጣጠር እና እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ መንግሥት እየወሰዳቸው ከሚገኙ እርምጃዎች መካከል ከውጭ አገራት የሚገቡ መንገደኞችን ከማግኘት ጋር ሳይቀላቀሉ ለተወሰኑ ቀናት ላይቶ ማቆየት አንዱ መሆኑ ይታወቃል። ከውጭ ለሕገ-መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች ተለይተው ከሚቆዩባቸው ሥፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው የአዲስ አበባ ግዩን ሆቴል ኢሰመጉ ምልክታ ያደረገ ሲሆን በዚህም ችግሩን በበቂ ሁኔታ ለመቋቋም አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎችን ታዘቧል። ከእነዚህ ችግሮች መካከል፤

1. በሆቴሉ ለሚገኙ 163 መንገደኞች የተመደቡት የሕክምና ባለሙያዎች ሦስት ብቻ መሆናቸው፤
2. ለእነርሱም ሆነ በሥፍራው ለሚገኙ የሆቴሉ ሠራተኞችና የሕግ አስከባሪዎች አስፈላጊ ከቫይረሱ የመከላከያ ቁሳቁስ በበቂ ሁኔታ አለመቅረብ፤
3. ሌሎች የጤና ችግሮች ያሉባቸው መንገደኞች በቂ የሕክምና ክትትልና ተስማሚ ምግብ በማያገኙበት ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተስተውሏል።

ከላይ ከተዘረዘሩት ጉልህ ችግሮች በተጨማሪ መንገደኞቹ ከተነሡባቸው አገራት ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ከመነሣታቸው በፊት ባሌ አየር ማረፊያ እንደ ደረሱ ወደ ላይቶ ማቆያ እንደሚወሰዱና በራሳቸው ወጪ በሆቴል እንዲሚቆዩ በቂ መረጃ ስለማይሰጣቸው፤ እንዲሁም የሆቴል ወጪው ከዐቅማቸው በላይ ስለሚሆንባቸው ከላይቶ ማቆያ ሥፍራዎቹ የማምለጥ ሙከራዎች መደረጋቸውን ለኢሰመጉ መረጃ ደርሷል።

የቫይረሱ ሥርጭት ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን መንግሥት እየወሰደ ያለውን የመከላከል እርምጃ ኢሰመጉ እያበረታታ፤ ይህ ጥረቱ የበለጠ የተሳካ ሆኖ አሁን ያለንበትን ፈታኝ ጊዜ ጨምሮ በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን የማይገሰሰው መሠረታዊ ሰብዓዊ መብቶች ተከብረው የሕዝብን ደኅንነት ለመጠበቅ ይቻላል ዘንድ የሚከተለውን ምክረ ሐሳብ ያቀርባል፡-

1. በሥራቸው ምክንያት ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች፣ የሕግ አስከባሪዎች፣ የሆቴል ሠራተኞች ደረጃቸውን የጠበቁ የመከላከያ ቁሳቁስ በበቂ ሁኔታ እንዲቀርብ፤
2. ሌሎች የጤና ችግሮች ያሉባቸው መንገደኞች አስቸኳይ ሕክምና የሚያገኙበት መንገድ እንዲመቻቸ፤
3. ለመንገደኞች ከመነሻቸው በቂ መረጃ መስጠት፣ አገር ውስጥ ከገቡም በኋላ የጤናነት ሁኔታቸውና የገንዘብ ዐቅማቸው ከግምት ውስጥ ገብቶ በሚመርጡት ላይቶ ማቆያ እንዲያርፉ የሚደረጉበት፤ አቅም ለሌላቸው መንገደኞችም መንግሥት ድጋፍ የሚያደርግበት ሥርዓት እንዲዘረጋ ኢሰመጉ ያሳስባል።

በተያያዘም በሁሉም የሕገ-መንግሥት ክፍሎች የሚገኙ ዜጎች ስለ ወረርሽኝ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ መንግሥት ጥረቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቀ፤ በተለይም የስልክ እና ኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ በሚገኝባቸው አካባቢዎች አገልግሎቱን ዳግም በማስጀመር የዜጎችን ስለ ቫይረሱ ስርጭት መረጃ የማግኘት መብት እንዲያከብር ኢሰመጉ ያሳስባል።

**ሁሉም መብቶች ለሁሉም!!**

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዛቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም ዓቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባልና የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (DefendDefenders) መሥራች አባልም ነው።